ግርማዊ ቀዳማዊ አምሃ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ።
H.I.M. Amha Selassie I
Emperor of Ethiopia

ሐምሌ 19 ቀን 1985 ዓም

ግርማዊ ቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ
ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያስተላለፉት መልዕክት

የረጅም ዘመን አኩሪ ታሪክ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በየዘመኑ ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎና በከፈለውም መስዋዕት የአገራችን አንድነትና ህልውና ተጠብቆ ቆይቷል። የዛሬውም ተተኪ ትውልድ ይህን ጀግኖች አባቶቹ ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩለትን ቅርስ የመጠበቅ ግዴታ አለበት።

በአሁኑ ወቅት ሕዝባችን ታሪካዊ አንድነቱን በደበልጥ ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት የሚያበረታታ ነው። የአገራችንኝ አንድነትና ነፃነት ማስከብር፣ ሕዝቡም መብቱ በእኩልነት እንዲጠበቅ ፍትሕና ርትዕ እንዲያገኝ ማድረግ ሕዝቡ የጣለብን አደራና ከታሪክም የወረስነው ከፍተኛ ሃላፊነት ስለሆነ ይህንኑ ሃላፊነት ለመወጣት ቆርጠን ተነስተናል። ለዚሁም ኃያሉ እግዚአብሔር ይርዳን።

ቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ